

ወቅታዊ መግለጫ

በኢህአዴግ ህዝባዊና ሳይንሳዊ አመራር የተቀጣጠለው የኢትዮጵያ ህዳሴ ኅዞ በመላው የሀገራችን ህዝቦች ተጠናክሮ ቀጥሏል!

የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ ግንባር(ኢህአዴግ) የኢትዮጵያን ታላቅ ህዝቦች ክብር የሚመጥኑና ተጠቃሚነታቸውን የሚያረጋግጡ ፕሮግራሞችን በኢትዮጵያ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይ ቀርቦ በህዝባዊ ቁርጠኝነትና ፅናት እንዲሁም በድርጅታዊ ዲሲፕሊን እየተመራ የዕድገቱ ባለቤት በሆነው የኢትዮጵያ ህዝብ ተሳትፎ በመተግበር የህዳሴ ኅዟችንን እያፋጠነ ይገኛል።

የኢህአዴግ ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ መስመር የኢትዮጵያ ህዝቦች የጥንት ገናና ስልጣኔ ታሪክ፣ ለአላዊ ማንነታቸውንና ነፃነታቸውን ለማስከበር ያደረጉትን ታላቅ የድል ትግልና ያላቸውን እምቅ አቅም ያገናዘበ እና ለህዝቦች ጥቅምና ብልፅግና የቆመ ደርጅት መሆኑን በተግባር በማረጋገጥ ምላተ ህዝቡን ከጎኑ በማሰለፍ በሳል ሀገራዊና አህጉራዊ አመራር በመስጠት ላይ ነው።

የኢህአዴግ ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ መስመር ህዝባዊነት የኢትዮጵያን ህዝቦች ፍትሐዊ ተሳትፎና ተጠቃሚነት ያረጋገጠና ከጎሮቤት ሀገሮች ህዝቦችም ጋር በጋራ ተጠቃሚነት መርህ ላይ የተመሰረተ መሆኑን ከእስከዛሬው ተጨባጭ ተግባሩ ባሻገር ሰሞኑን መላውን የሀገራችን ህዝቦች ከዳር ዳር እያንቀሳቀሰ ያለው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ አንዱ ማሳያ ነው።

ኢህአዴግ የሚመራው የኢትዮጵያ ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ መንግስት ዓለም አቀፋዊ፣ አህጉራዊ እና ሀገራዊ ተለዋዋጭና ነባራዊ ሁኔታዎችን በጥልቀት እና በቀጣይነት በማጥናትና በመረዳት በመርህ ላይ የተመሰረተና የየወቅቱን ዕድገትና ለውጥ ግንዛቤ ውስጥ ያስገባ አመራር በመስጠት ባለፉት 20 ዓመታት በኢትዮጵያ ያስመዘገበውን አስደናቂ እድገትና ያዳበረውን ብቃትና ልምድ በመቀመር በአሁኑ ወቅትም ሁሉም ኢትዮጵያውያን በአንድ ሀገራዊ አጀንዳ ላይ እንደ አንድ ሰራዊት ለልማታቸውና ለብልፅግናቸው የሚዘምቱበት ደረጃ አድርጏል።

የኢትዮጵያ መንግስት በዓለም በትልቅነት ከተመዘገቡት ጥቂት ግድቦች አንዱና በአፍሪካ ደረጃ የመጀመሪያው የሆነውን ታላቁን የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ለመገንባት ሲነሳ የማይቻል የሚመስለውን ሁሉ እንደሚቻል ባለፉት የኢትዮጵያ ህዝቦች ገድሎች የተረጋገጠ መሆኑን በማጤን ማለትም የኢትዮጵያ ታታሪ ህዝቦች ሉዓላዊ ነፃነታቸውን ለማስከበር እና በአፍሪካ ታላቅ ይባል የነበረውን የደርግን የአፈና ስርዓት በማፈራረስ ያሳዩትን ቁርጠኝነት አሁንም የኢትዮጵያ ህዝቦች ለሰው ልጅ አካላዊና መንፈሳዊ ብልፅግና እና ክብር ፀር የሆነውን ድህነትንና ኋላቀርነትን ድል በመንሳት ለመድገም እንደማይሳናቸው በመተማመን ነው።

የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ ግንባር(ኢህአዴግ) የታላቁ የሀገራችን ህዝቦች የጣሊብትን እምነትና አደራ ምሉዕ በሆነ መልኩ ለመወጣት ከምን ጊዜውም በላይ በተስተካካለ ቁመና ላይ ሆኖ በኢትዮጵያ ህዳሴ ዙሪያ የሰነቀውንና እየተገበረ የሚገኘውን ትውልድ ተሻጋሪ ራዕይ እና ተግባር በህዝባዊ ቁርጠኝነትና ፅናት የሚፈፅምና ለኢትዮጵያ ህዳሴና ለህዝቦቿ ተጠቃሚነት ነቀርሳ የሆነውን ኪራይ ሰብሳቢነትን አምርሮ የሚታገልና የሚያመክን ሳይንሳዊ የአመራር ጥበብ የመገንባቱን ሂደት አጠናክሮ ቀጥሏል። በዚህም የህዝባችን ተጠቃሚነት ይበልጥ እየተረጋገጠ ይገኛል።

የኢህአዴግ ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ መስመር የኢትዮጵያን ብሄራዊ ጥቅም በማስከበርና ከጎረቤት ሀገሮች ህዝቦች ጋር በጋራ ተጠቃሚነት መርህ ላይ የተመሰረተ ስለሆነ የኢትዮጵያ እድገት መፋጠን የጎረቤት ሀገሮችን እድገትም እንዲፋጠን ያደርጋል። ከጎረቤቶቻችን ጋር እየተከተልን ያለነው የኢኮኖሚ ዲፕሎማሲያችን ስኬትም ይህንን በተግባር አረጋግጧል። የኢትዮጵያ ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ መንግስት የአፍሪካን ጥቅሞች ለማስከበር የሚችል ተደራዳሪ ኃይል ሆኖ የመውጣቱ ሚስጥርም ለኢትዮጵያ ታላቅ ህዝቦች ክብር የሚመጥንና ፍላጎታቸውን ለማርካት እየሰጠ ያለው በሳል አመራር በአፍሪካም በአርያነቱ የሚጠቀስ መሆኑን በማስመስከሩ ነው።

በመሆኑም የጀመርነው የህዳሴ ጎዞ ተጠናክሮ እንዲቀጥል በማድረግ ኢትዮጵያ የሰላም፣ የልማትና የኢንቨስትመንት ማዕከል ሆና ማህበራዊ ፍትህ የነገሰባትና የበለፀገች ትሆን ዘንድ ሁሉም ኢትዮጵያዊና የኢትዮጵያ ወዳጆች በያሉበትና በተሰማሩበት በንቃት እንዲሳተፉ ኢህአዴግ ጥሪውን ያስተላልፋል።

የኢህአዴግ ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ መስመር ሁሌም ለህዝቦች ፍትሐዊ ተጠቃሚነትን ይቆማል!

የኢ.ህ.አ.ዴ.ግ ምክር ቤት ጽ/ቤት

ሚያዝያ 2003